

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራዎስተኛ ዓመት ቁጥር ፳፫ አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፱ ቀን ፲፱፻፺፱	በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	13 th Year No.63 ADDIS ABABA 4 th September, 2007
---	---	--

ግ ው ጫ አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፪/፲፱፻፺፱ ዓ.ም ፪ሺ በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ ገጽ ፫ሺ፱፻፴፫	CONTENTS Proclamation No. 552/2007 2000 Fiscal year Budget Proclamation Page 3933
--	--

አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፪/፲፱፻፺፱ የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ ለ፪ሺ ዓ.ም የበጀት ዓመት በፌዴራል መንግሥት ለሚከናወኑ ሥራዎችና አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን በጀት አጽድቆ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ወቅት ሥራ ላይ ማዋል አስፈላጊ በመሆኑ፤ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በወሰነው ቀመር መሠረት የፌዴራል መንግሥት ለክልሎች የሚሰጠውን የድጎማ በጀት መጠን መወሰን ስለሚኖርበት፤ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ እና ፲፩ መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡” ክፍል አንድ ጠቅላላ አንቀጽ ፩ ይህ አዋጅ የ፪ሺ በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፪/፲፱፻፺፱፡ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ አንቀጽ ፪ ከሐምሌ ፩ ቀን ፲፱፻፺፱ ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ ፴ ቀን ፪ሺ ዓ.ም. በሚፈጸመው በአንድ የበጀት ዓመት ጊዜ ውስጥ በፌዴራል መንግ ሥት ከሚገኘው ገቢ እና ከሌላ ገንዘብ ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ውስጥ ለተ ጠቀሱት ሥራዎችና አገልግሎቶች ቀጥሎ እንደተመለከተው፡	PROCLAMATION NO.552/2007. FEDERAL GOVERNMENT BUDGET PROCLAMATION WHEREAS, it has become necessary to approve and disburse on time the budgetary appropriation for undertakings by the Federal Government during the 2000 (E.C.) Fiscal Year; WHEREAS, the subsidy budget that may be appropriated to the Regions has to be decided on the basis of the formula developed by the House of federation; NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) and (11) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows: PART ONE GENERAL Article 1. This Proclamation may be cited as the “2000 Fiscal Year Budget Proclamation No. 552/2007.” Article 2. The Federal Budget is hereby appropriated for the fiscal year commencing on Hamle 1, 1999 E.C. and ending on Sene 30, 2000 E.C. from Federal Government revenues and other funds for the undertakings set forth in the Schedule hereto:
--	---

ሀ/ ለመደበኛ ወጪዎች ብር	10,796,434,680
ለ/ ለካፒታል ወጪዎች ብር	18,890,014,657
ሐ/ ለክልሎች የሚሰጥ ድጎማ	<u>14,261,220,000</u>
ጠቅላላ ድምር ብር	<u>43,947,669,337</u>

/አርባ ሶስት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ አርባ ሰባት ሚሊዮን ስድስት መቶ ስድሳ ዘጠኝ ሺህ ሶስት መቶ ሰላሳ ሰባት ብር/ ለፌዴራል መንግሥት ወጪ ሆኖ እንዲከፈል በዚህ አዋጅ ተፈቅዷል፡፡

አንቀጽ ፫ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ ደንብ በተሰጠው ሥልጣን፣ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ለቋሚ የመንግሥት ሠራተኞች የሚሰጠውን የደመወዝ ቅድሚያ ክፍያ መጠን የደመወዝ ቅድሚያ ክፍያ የሚሰጥበትን ሁኔታ፣ የክፍያውን ጊዜ፣ በብድር በሚሰጠው ገንዘብ ላይ የሚከፈለውን ወለድ መጠን ይወስናል፡፡

ክፍል ሁለት **የበጀት አስተዳደር**

አንቀጽ ፬ የፌዴራል መንግሥት አካላት ሥልጣን

፩/ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራሉ መንግሥት አካላት የበላይ ኃላፊዎች ለየመሥሪያ ቤቶቻቸው ሥራና አገልግሎት በዚህ አዋጅ የተፈቀደላቸውን በጀት በሚጠይቁበት ጊዜ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ ከፌዴራሉ መንግሥት ገቢና ከሌላ ምንጭ እንዲከፍል ተፈቅዶለት ታዟል፡፡

፪/ በፌዴራሉ መንግሥት ስር የሚተዳደሩት ሆስፒታሎች ለበጀት ዓመቱ የተፈቀደላቸውን ጠቅላላ የበጀት መጠን ሳያልፉ ፶ ፕሮሰንት /ዓመት በመቶ/ የሚሆነውን ያልፈውን በጀት ዓመት ትክክለኛ ገቢያቸውን ከዘመኑ በጀት ዓመት ገቢያቸው እንደአስፈላጊነቱ ወጪ እያደረጉ እንዲሰሩበት ለመፍቀድ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡

፫/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በዚህ አዋጅ ላይ ላልተመለከቱ ለካፒታልም ሆነ ለመደበኛ ተጨማሪ ሥራዎች ከውጭ ብድር እንደዚሁም ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር በአይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ የሚያገኙትን እርዳታ በሥራ ላይ ማዋል እና ይህንኑ ሂሳብ በመሥሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት፣ ፕሮግራም፣ ፕሮጀክት ሥር መዝገብ በተጨማሪ በጀት በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡፡

A) For Recurrent Expenditure Birr	10,796,434,680
B) For Capital Expenditure	18,890,014,657
C) For Subsidy Appropriation to Regions	<u>14,261,220,000</u>
Grand Total “	<u>43,947,669,337</u>

(Forty Three Billion Nine hundred forty Seven Million six hundred Sixty Nine Thousand Three hundred Thirty Seven Birr)

Article 3. In accordance with the Finance Regulation issued by the Council of Ministers, the Ministry of Finance and Economic Development is authorized to issue directives by which the Ministry shall regulate the amount of payment to be granted in advance of salary to permanent Federal civil servants, the conditions of the advance of salary, the period of payment and the rate of interest.

PART II **BUDGET ADMINISTRATION**

Article 4. Powers of the Federal Government Organs

1/ The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized and directed, upon the request of the heads of the concerned Federal Government organs, to disburse out of the Federal Government revenues and other funds the amounts appropriated herein for undertakings of their respective organs;

2/ The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized to allow Federal Government hospitals, to retain and expend within their total budgetary appropriations, receipts from the current fiscal year up to an amount not exceeding 50% (Fifty Percent) of their receipt for the previous fiscal year;

3/ Public bodies are hereby authorized to record on their appropriate budgetary head, subhead, project, or program, as the case may be, and undertake all acts necessary for the utilization of any additional loan or aid in kind and/or cash obtained from foreign or local sources for carrying out capital project or recurrent programs, and report to the Ministry of Finance and Economic Development within one month from the end of the budget year;

- ፬/ በአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ጥሪ መሠረት መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ያልሆኑ የእርዳታ ድርጅቶች እና ሌሎች በእርዳታ ተግባር ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ለድንገተኛ አደጋ የሚያስገቡዋቸው የምግብ አቅርቦቶች፣ መድኃኒቶች፣ ሕክምና መሣሪያዎች መገልገያዎች እነዚህን ለማከፋፈል ለሚውሉ ተሽከርካሪዎች እና ሌሎች ተመሳሳይ አቅርቦቶች እንዲሁም ለስደተኞችና ከስደት ተመሳሾች የሚውሉ አቅርቦቶች ከማናቸውም ቀረጥ ነፃ ሆነው ይገባሉ፡፡
- ፭/ የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያና በኤርትራ ግጭት የወደሙ የልማት አውታሮችና ንብረቶችን መልሶ ለመገንባት እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊትን በሰላም ጊዜ አስፈላጊ ወደሆነ ብዛት ለመቀነስና የተቀነሰውን ኃይል ለማቋቋም ከውጭ የሚገኘውን ብድርና እርዳታ በልዩ ፈንድ እንዲተዳደር እንዲያደርግ ተፈቅዷል፡፡
- ፮/ የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ በንዑስ አንቀፅ ፭ መሠረት የተቋቋመው ፈንድ ስለሚተዳደርበት ሁኔታ መመሪያ ያወጣል፡፡

አንቀጽ ፭ የበጀት ዝውውር

- በፌዴራል መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፶፯/፲፱፻፹፱ ከአንቀጽ ፲፯ እስከ አንቀጽ ፳ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የበጀት ዝውውር በሚከተለው ሁኔታ ይፈጸማል፣
- ፩/ አስቀድሞ ባሉት ዓመታት ለተፈቀደ እና በበጀት ዓመቱ በጀት ላልተያዘለት ፕሮጀክት ቀሪ ግዴታዎች ማስፈጸሚያ የሚውል የበጀት ጥያቄ የቀረበ እንደሆነ፣
- ሀ/ የተጠየቀው በጀት ከአስፈጻሚ መ/ቤቱ የካፒታል በጀት በማዘዋወር ሊሸፈን የሚችል ከሆነ የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የበጀት ዝውውሩን ሊፈቅድ ይችላል፡፡
- ለ/ የተጠየቀው በጀት የሚሸፈነው በተፈቀደው የካፒታል በጀት ጣሪያ ውስጥ ሆኖ ከአንዱ አስፈጻሚ መ/ቤት ወደ ሌላ አስፈጻሚ መ/ቤት በሚደረግ የበጀት ዝውውር ከሆነ፣ የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር በሚያቀርበው ሃሳብ መሠረት ዝውውሩ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲፈቀድ ይሆናል፡፡
- ፪/ ከአንድ የመንግሥት መ/ቤት ወደሌላ የመንግሥት መ/ቤት የመደበኛ በጀት ዝውውር ሊፈፀም የሚችለው በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ሲፈቀድ ይሆናል፡፡

- 4/ Food stuff, medical equipment and similar other supplies imported by governmental and non governmental aid organizations in response to an emergency relief call made by the Disaster Prevention and Preparedness Commission shall be free from all import duties and taxes.
- 5/ Ministry of Finance and Economic Development is hereby authorized to set-up special fund to be financed out of the proceeds of foreign loans and assistance obtained for the reconstruction of infrastructures and other properties destroyed in the course of Ethio-Eritrean conflict and to demobilize a portion of the defense force in order to reduce its size to peace time requirements and to rehabilitate the demobilized members of the force in a special program.
- 6/ The Minister of Finance and Economic Development shall issue directive outlining conditions under which the fund set-up in accordance with Sub-Article 5 shall be administered.

Article 5. Budget Transfer

Without prejudice to the provisions of Articles 17-20 of the Federal Government of Ethiopia Financial Administration Proclamation No.57/1996 budget transfer shall be executed as follows;

- 1/ Where a budget is required to finance pending obligations of a project approved in pervious years, such budget shall be allocated in the following manner:
- a) If the budget can be covered by transfer from the capital budget of the public body, such transfer may be authorized by the Ministry of Finance and Economic Development
- b) If the budget can be covered within the overall capital budget ceiling by transfer of capital budget of one public body to the other, such transfer may be authorized by the council of Ministers on the basis of the recommendations submitted by the Ministry of Finance and Economic Development.
- 2/ Transfer of recurrent budget from one public body to the other can be made upon authorization of the Council of Ministers.

ክፍል ሶስት
የተፈቀደ በጀት

አንቀጽ ፮ ለፌዴራል መንግሥት

ብር

ሀ/ ለመደበኛ በጀት	10,796,434,680
ለ/ ለካፒታል በጀት	<u>18,890,014,657</u>
ድምር	<u>29,686,449,337</u>

/ሃያ ዘጠኝ ቢሊዮን ስድስት መቶ ሰማኒያ ስድስት ሚሊዮን አራት መቶ አርባ ዘጠኝ ሺህ ሶስት መቶ ሰላሳ ሰባት ብር/

አንቀጽ ፯ ለክልሎች ድጋግ

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	13,555,800,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	186,120,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>519,300,000</u>
ድምር	<u>14,261,220,000</u>

/አስራ አራት ቢሊዮን ሁለትመቶ ስድሳ አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሀያ ሺህ ብር/

፯.፩ ለትግራይ ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	873,810,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	52,780,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>57,420,000</u>
ድምር	<u>984,010,000</u>

/ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ አራት ሚሊዮን አስር ሺህ ብር/

፯.፪ ለአፋር ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	450,100,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	11,560,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>22,910,000</u>
ድምር	<u>484,570,000</u>

/አራት መቶ ሰማኒያ አራት ሚሊዮን አምስት መቶ ሰባ ሺህ ብር/

፯.፫ ለአማራ ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	3,326,940,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	15,000,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>91,000,000</u>
ድምር	<u>3,432,940,000</u>

/ሶስት ቢሊዮን አራት መቶ ሰላሳ ሁለት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ አርባ ሺህ ብር/

፯.፬ ለኦሮሚያ ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	4,600,620,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	49,930,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>54,740,000</u>
ድምር	<u>4,705,290,000</u>

/አራት ቢሊዮን ሰባት መቶ አምስት ሚሊዮን ሁለት መቶ ዘጠና ሺህ ብር/

PART III
BUDGET APPROPRIATION

Article 6. For the Federal Government Budget

a) Recurrent Budget.....	10,796,434,680
b) Capital Budget	<u>18,890,014,657</u>
Total	<u>29,686,449,337</u>

/Twenty Nine Billion Six Hundred Eighty Six Million Four Hundred Forty Nine Thousand Three hundred Thirty Seven Birr/

7. Subsidies to Regions

a) Domestic Source.....	13,555,800,000
b) External Loan.....	186,120,000
c) External Assistance.....	<u>519,300,000</u>
Total	<u>14,261,220,000</u>

/Fourteen Billion Two hundred Sixty One Million Two hundred Twenty thousand Birr/

7.1. Tigray Region

a) Domestic Source.....	873,810,000
b) External Loan	52,780,000
c) External Assistance	<u>57,420,000</u>
Total	<u>984,010,000</u>

(Nine Hundred Eighty Four Million Ten Thousand Birr).

7.2. Afar Region

a) Domestic Source.....	450,100,000
b) External Loan.....	11,560,000
c) External Assistance.....	<u>22,910,000</u>
Total	<u>484,570,000</u>

(Four Hundred Eighty Four Million Five hundred Seventy Thousand Birr).

7.3. Amahara Region

a) Domestic Source.....	3,326,940,000
b) External Loan.....	15,000,000
c) External Assistance.....	<u>91,000,000</u>
Total	<u>3,432,940,000</u>

(Three Billion Four hundred Thirty Tow Million Nine Hundred Forty Thousand Birr).

7.4. Oromiya Region

a) Domestic Source.....	4,600,620,000
b) External Loan.....	49,930,000
c) External Assistance.....	<u>54,740,000</u>
Total	<u>4,705,290,000</u>

(Four Billion Seven Hundred Five Million Two Hundred Ninety Thousand Birr).

፯.፭ ለሶማሌ ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	947,650,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	22,160,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	34,340,000
ድምር.....	<u>1,004,150,000</u>

/አንድ ቢሊዮን አራት ሚሊዮን አንድ መቶ ሀምሳ ሺህ ብር/

፯.፮ ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	245,820,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	8,670,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	6,460,000
ድምር	<u>260,950,000</u>

/ሁለት መቶ ስድሳ ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሀምሳ ሺህ ብር/

፯.፯ ለደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	2, 632,930,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር ...	4,580,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	59,760,000
ድምር.....	<u>2,697,270,000</u>

/ሁለት ቢሊዮን ስድስት መቶ ዘጠና ሰባት ሚሊዮን ሁለት መቶ ሰባ ሺህ ብር/

፯.፰ ለጋምቤላ ሕዝቦች ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	174,630,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	6,260,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	5,130,000
ድምር	<u>186,020,000</u>

/አንድ መቶ ሰማንያ ስድስት ሚሊዮን ሀያ ሺህ ብር/

፯.፱ ለሐረሪ ሕዝብ ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	126,000,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	4,310,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	5,410,000
ድምር	<u>135,720,000</u>

/አንድ መቶ ሰላሳ አምስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሀያ ሺህ ብር/

፯.፲ ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ክልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	- - -
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	6,320,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	162,130,000
ድምር	<u>168,450,000</u>

/አንድ መቶ ስድሳ ስምንት ሚሊዮን አራት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር/

7.5. Somale Region

a) Domestic Source.....	947,650,000
b) External Loan.....	22,160,000
c) External Assistance.....	34,340,000
Total	<u>1,004,150,000</u>

(One Billion Four Million One Hundred Fifty Thousand Birr).

7.6. Benishangul-Gumuz Region

a) Domestic Source.....	245,820,000
b) External Loan.....	8,670,000
c) External Assistance.....	6,460,000
Total	<u>260,950,000</u>

(two hundred Sixty Million Nine hundred Fifty Thousand Birr).

[- Southern Nations, Nationalities and Peoples Region

a) Domestic Source.....	2, 632,930,000
b) External Loan.....	4,580,000
c) External Assistance.....	59,760,000
Total	<u>2,697,270,000</u>

(Two Billion Six Hundred Ninety Seven Million Two Hundred Seventy Thousand Birr)

7.8. Gambella Peoples' Region

a) Domestic Source.....	174,630,000
b) External Loan.....	6,260,000
c) External Assistance.....	5,130,000
Total	<u>186,020,000</u>

(One Hundred eighty Six Million Twenty Thousand Birr)

7.9. Harari Peoples' Region

a) Domestic Source.....	126,000,000
b) External Loan.....	4,310,000
c) External Assistance.....	5,410,000
Total	<u>135,720,000</u>

(One hundred Thirty Five Million Seven hundred Twenty Thousand Birr)

7.10. Addis Abab City Administration

a) Domestic Source.....	- - - - -
b) External Loan.....	6,320,000
c) External Assistance.....	162,130,000
Total	<u>168,450,000</u>

(One Hundred Sixty Eight Million Four Hundred Fifty Thousand Birr)

፯.፲፩ ለድሬዳዋ መስተዳድር ምክር ቤት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት.....	177,300,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	4,550,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	20,000,000
ድምር.....	<u>201,850,000</u>

/ሁለት መቶ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር/

አንቀጽ ፰ የድጎማ በጀት ቁጥጥር

፳.፩ የገንዘብ እና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ለክልሎች የሚሰጠውን የድጎማ በጀት ይመረምራል፣ ይቆጣጠራል፡፡

፳.፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ የተመለከተውን ለማስፈጸም የክልል መስተዳድር ፋይናንስ ቢሮዎች የድጎማ ሂሳብን አጠቃቀም በተመለከተ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ለገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባሉ፣ ለምርመራ ሥራ የሚያስፈልጉ የሂሳብ ሰነዶችና ሌሎች ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ፡፡

፱. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፱ ቀን ፲፱፻፺፱ ዓ.ም

ግርማ ወልደጊዮርጊስ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

7.11. Dire Dawa Administration Council

a) Domestic Source.....	177,300,000
b) External Loan.....	4,550,000
c) External Assistance...	20,000,000
Total	<u>201,850,000</u>

(Two hundred One Million Eight hundred Fifty thousand Birr)

8. Duty To Inspect

8.1. The Ministry of Finance and Economic Development shall inspect and audit the subsidy budget granted to Regional Governments.

8.2. The Regional Finance Bureaux shall report on the utilization of the budgetary subsidy granted in accordance with the guideline provided by the Ministry of Finance and Economic Development and shall assist and avail all documents for inspection.

4. Effective Date

This Proclamation shall come into force up on Publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 4th day of September, 2007

GIRMA WOLDEGIORGIS

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA